

ለአመልካቾች eService ን ማስተዋወቅ

eService ለሥራ አጥነት ጥቅሞች ለማመልከት፣ ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄዎችን ለማቅረብ እና ስለ ጥቅማጥቅሞችዎ መረጃን ለማግኘት የሥራ ቅጥር ደህንነት መምሪያ (Employment Security Department) ደህንነቱ የተጠበቀ ድር ጣቢያ ነው።

የርዕስ ማውጫ

በ eService በኩል ምን ማድረግ እንደሚችሉ	1
መለያ ይፍጠሩ	1
ለጥቅማጥቅሞች ያመልክቱ	4
eService ን ያስሱ	9
ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄ ያስገቡ	11
ለቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ለዴቢት ካርድ ይመዝገቡ።	17
ለመልዕክት ምላሽ ይስጡ ወይም ይላኩ	20
ለተጨማሪ መረጃ ለጥያቄዎች ምላሽ ይስጡ	23

በ eService በኩል ምን ማድረግ እንደሚችሉ

- ለጥቅማጥቅሞች ያመልክቱ።
- ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄዎን ያስገቡ።
- ምን ያህል እንደሚከፈልዎት እና የክፍያዎን ሂደት እንዳስኬድን ጨምሮ ስለ ጥቅማጥቅሞችዎ መረጃ ያግኙ።
- ደብዳቤዎችን ከእኛ ያንብቡ።
- የመገኛ መረጃዎን ይለውጡ።
- ለቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ለዴቢት ካርድ ይመዝገቡ።
- ከመጠን በላይ የክፍያ ሂሳብዎን ይፈትሹ እና መልሰው ይክፈሉት።
- ለስልክ ስርዓታችን የግል መታወቂያ ቁጥርዎን (Personal Identification Number, PIN) ይለውጡ።
- የፌዴራል ገቢ ግብር ከእርስዎ ጥቅማጥቅሞች እንዲከለከል ወይም እንዳይከለከል ይጠይቁ።
- ለስልጠና ጥቅማጥቅሞች ያመልክቱ።
- ለተጨማሪ መረጃ (እውነታን የመፈለግ ጥያቄዎች) የተጠየቁ ጥያቄዎችን ይመልሱ።
- ጥያቄ ይላኩልን።
- ያለፉትን ደሞዝዎን ይመልከቱ።

መለያ ይፍጠሩ

የ eServices መለያ ለመፍጠር ከ esd.wa.gov Sign in or create account (በመለያ ይግቡ ወይም መለያ ይፍጠሩ) ሚለውን ይምረጡ።

1. በ SecureAccess Washington (የ Washington የተጠበቀ አገልግሎት, SAW) መለያ መግባት ያስፈልግዎታል። ለWorkSourceWA.com ወይም ለሌላ የግዛት አገልግሎት የSAW መለያ ከፈጠሩ፣ ያንን ተመሳሳይ የተጠቃሚ ስም እና የይሌፍ ቃል መጠቀም ይችላሉ።

ካልሆነ Create new account (አዲስ መለያ ይፍጠሩ) ይምረጡ እና መመሪያዎቹን ይከተሉ። የኢሜይል አድራሻ ማቅረብ አለብዎት።

2. መለያ ከፈጠሩ በኋላ፣ እሱን አክቲቴት ማድረግ አለብዎት። በኢሜይል የተቀበሉትን አገናኝ ይምረጡ።

3. በመቀጠል For yourself (ለራስዎ) እና Continue (ቀጥታ) የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ።

The screenshot shows the top navigation bar with the Employment Security Department logo and 'WASHINGTON STATE' on the left, and 'Español' on the right. Below the navigation bar is a dark blue bar with 'Sign out' on the right. The main content area has a white background with the heading 'eServices' and the sub-heading 'You're almost there!'. Below this is the question 'Are you signing in for yourself or for an employer? Please select one.' There are two large buttons: an orange one with a right-pointing arrow and the text 'For yourself', and a blue one with a right-pointing arrow and the text 'For an employer'. The word 'OR' is centered between the two buttons. On the right side of the page, there is a 'SAW SecureAccess WASHINGTON' logo and a link to 'Update your SAW profile and access services from other government offices by visiting SecureAccess Washington'.

4. Verify my identity (ማንነቴን ያረጋግጡ) ሚለውን ምረጡ።

The screenshot shows the top navigation bar with the Employment Security Department logo and 'WASHINGTON STATE' on the left, and 'Español' on the right. Below the navigation bar is a dark blue bar with 'Sign out' on the right. The main content area has a white background with the heading 'eServices' and the sub-heading 'You're almost there!'. Below this is the question 'Are you signing in for yourself or for an employer? Please select one.' There are two large buttons: an orange one with a downward-pointing arrow and the text 'For yourself', and a blue one with a right-pointing arrow and the text 'For an employer'. The word 'OR' is centered between the two buttons. The orange button is selected, and a white box with a thin border is overlaid on it. Inside this box, the text reads: 'To protect your personal information, we must verify your identity. We will need to do this only once.' Below this text is a blue button with the text 'Verify my identity'. On the right side of the page, there is a 'SAW SecureAccess WASHINGTON' logo and a link to 'Update your SAW profile and access services from other government offices by visiting SecureAccess Washington'.

የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን፣ አድራሻዎን እና የልዩነት ቀንዎን ጨምሮ የግል መረጃዎን ያቀርባሉ።

6. ለመመዝገብ እርዳታ ከፈለጉ በ855-682-0785 ይደውሉ።

ለጥቅማጥቅሞች ያመልክቱ

Apply for unemployment benefits or manage your current and past claims (ለሥራ አጥነት ጥቅሞች ያመልክቱን ወይም የአሁኑ እና ያለፉ የይገባኛል ጥያቄዎችዎን ያቀናገሩን) ሚሊውን ይምረጡ።

Employment Security Department
WASHINGTON STATE

Español

Sign out

eServices

Update your SAW profile and access services from other government offices by visiting [SecureAccess Washington](#)

For yourself

[Apply for unemployment benefits or manage your current and past claims](#)

[Send us a secure message](#)

- Ask us a question through a secure messaging service

[Look up your past wages](#)

- See and print your Washington wages from the past two years

For an employer

Almost there! To access any eServices, you must finish your online setup by creating an account in EAMS (Employer Account Management System). **Use the same username and password you used to create your SecureAccess Washington account.** Once you have finished, return to this page to see the eServices available to you.

If you already have an EAMS account, to access eServices you need to "request access to locked services" in EAMS. See directions in the link below.

[Find out more about creating an account in EAMS.](#)

[Apply for the WOTC \(Work Opportunity Tax Credit\)](#)

- Submit applications and documentation
- Check the status of applications
- Print certifications

ከዚያ ጥያቄዎችን እንጠይቅዎታለን። ወደ ቀጣዩ ማያ ገጽ ለመቀጠል *Next* (ቀጣይ) የሚለውን ይምረጡ። መተግበሪያዎን ለማስቀመጥ እና በኋላ ተመልሰው ለመምጣት *Save* (አስቀምጥ) የሚለውን ይምረጡ።

The screenshot shows a web interface for submitting an application for unemployment benefits. At the top, there is a blue header with the text "Submit an application" and a navigation breadcrumb "Home > Submit an application". Below the header, the main content area is titled "Application for unemployment benefits". On the left side, there is a vertical navigation menu with three items: "Your profile" (highlighted in blue), "Certification" (in light green), and "Certification cont'd" (in orange with a right-pointing arrow). The main content area is titled "Your profile" and contains a section "Read and certify" with the following text:

Save and continue button
You don't have to complete the entire application all at once. But if you don't type anything for 15 minutes, the application will time out and you will lose your information. Be sure to choose the *Save and continue* button.

If you choose not to continue this application, we will discard it on Saturday.

Get a confirmation number!
Be sure to get a confirmation number proving you submitted your application. If you exit the application before receiving a confirmation number, you will lose any information you entered and you'll have to start over. You will also need the number if you exit and return to the application later.

When to apply
Your unemployment benefits claim will start Sunday of the week you apply. If you don't want to start your claim yet, wait to apply until the week (Sunday through Saturday) you want your claim to start.

At the bottom of the page, there are four buttons: "Save", "Cancel", "Previous", and "Next".

ወደ Contact information (የእውቅያ መረጃ) ማያ ገጽ ሲደርሱ በአድራሻዎ ውስጥ ይተይቡ። አድራሻዎን ለማረጋገጥ በማያ ገጹ የላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ ያለውን Check address (የቼክ አድራሻ) ቁልፍን ይምረጡ።

Submit an application

Home > Submit an application

Application for unemployment benefits

Your profile

- Certification cont'd
- Certification cont'd
- Your Identity
- Driver's license
- Benefits in other states
- Injury or illness
- Federal jobs
- Military jobs
- Work in other states
- Claim start date
- Anti-harassment
- Contact information**

Your profile

Contact information

Mailing address: USA

Street: [Required]

Street 2

Unit type: [Unit #] City

WASHINGTON ZIP County

Attention: In care of...

Do you have a physical address that is different than your mailing address? Yes No

How can we make sure you receive important information from us? Required

If we need to talk to you or leave a detailed message, how may we contact you?

Contact permission: Required Email: email@example.com

Primary phone: USA Arc Phone number Permission to leave voice mail? Yes No

Save Cancel Previous Next

ከአድራሻዎቹ ዝርዝር ውስጥ ይምረጡ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች Suggested (በአስተያየት) የተጠቆመውን አድራሻ ይመርጣሉ፣ ይህም በ U.S. የፖስታ አገልግሎት ዕውቅና የተሰጠው አድራሻ ነው።

Check address

Country: USA

Street: 212 MAPLE PARK AVE SE

Street 2

Unit type

Unit #

City: OLYMPIA

State: WASHINGTON

Zip: 98501-0000

County

Attention

Address needs to be verified

Choose one

- Select Original address 212 MAPLE PARK AVE SE OLYMPIA WA 98501
- Select Suggested address 212 MAPLE PARK AVE SE OLYMPIA WA 98501-2347**

Cancel

ስራዎን ለማስገባት በመጀመሪያ Search occupation (ስራ ፍጡራ) ቁልፍን ይምረጡ።

Submit an application

Home > Submit an application

Application for unemployment benefits

- Your profile
- Your employers
- Your occupation
- Occupation code

Your occupation

Occupation

What was your primary occupation during the base year?
Click "Search occupation."

Primary occupation

Are you going to continue to look for work in this occupation?

Yes No

Required

Save Cancel Previous Next

በግራ በኩል የሥራዎን ስም ያስገቡ እና Search (ፍለጋ) ሚሊውን ይምረጡ። በቀኝ በኩል የስራ መደቦች ዝርዝር ያያሉ። ከሥራዎ ጋር በቅርብ የሚዛመደውን ርዕስ ይምረጡ።

Search occupation codes

First: Search for a job title.

Single words or short phrases work best.

auto mechanic

Search

Next: Choose one for details, then press "OK."

Filter

1 - 10 of 60

Code	Occupation Title
17-2121.01	Marine Engineers
17-2141.00	Mechanical Engineers
17-2199.05	Mechatronics Engineers
17-3013.00	Mechanical Drafters
17-3023.01	Electronics Engineering Technicians
17-3024.00	Electro-Mechanical Technicians
17-3024.01	Robotics Technicians
17-3027.00	Mechanical Engineering Technicians
25-1032.00	Engineering Teachers, Postsecondary
25-1194.00	Vocational Education Teachers, Postsecondary

1 - 10 of 60

Cancel

ማመልከቻዎን ከማስገባትዎ በፊት፣ በማያ ገጹ ግራ በኩል ያሉትን አዝራሮች በመምረጥ ወደ ኋላ መመለስ እና መልሶችዎን መገምገም ይችላሉ።

ሁሉንም ጥያቄዎች መመለስ ሲጨርሱ የSubmit (አስገባ) አዝራሩን ይምረጡ።
የማረጋገጫ ቁጥርዎን ይፃፉ እና የሚከተሏቸውን አስፈላጊ መመሪያዎች ያንብቡ።

eService ን ያስሱ

አንዴ የይገባኛል ጥያቄ ካቋቋሙ እና ወደ eServices ከገቡ በኋላ ማያዎ ወደ Summary (ማጠቃለያ) ዕይታ ነባረው ይሆናል። ሰማያዊ ጽሑፍ አገናኝን ያሳያል። UI claim (የሥራ አጥነት ዋስትና የይገባኛል ጥያቄ) አገናኝን... ይመረጡ

Home

Home

About me [Update](#) **Alerts** **I Want To**

There is 1 unread message

Change federal withholding preference

Send us a message

Update union information

Last logged on Mar 20 2017

Summary Online activity Notices/letters Name/address 1099s

My accounts [All accounts](#)

UI claim

Claim ID

Benefit year begin Sep 24 2017

Benefit year ending Sep 22 2018

Weekly benefit amount \$269.00

Status Active

⚠ We need more information from you

...የአሁኑ የይገባኛል ጥያቄዎን ለመመልከት እና የተከፈለዎትን ጥቅማጥቅሞች ለመመልከት። “UI” ማለት የሥራ አጥነት ዋስትና ማለት ነው።

UI claim

Home UI claim

Account **Account alerts** **I want to**

We need more information from you

Restart my claim to begin filing again

Register for training benefits

Request standby


UI claim 41

Weeks summary Decisions status Benefits Online activity Notices/letters Report change


Weeks summary [Filter](#)

Week ending	Status	Weekly benefit amount	Deductions	Intercepts	Benefits paid	Payment date
-------------	--------	-----------------------	------------	------------	---------------	--------------

ያጠናቀቅን ወይም በ eServices ላይ ማጠናቀቅ የሚያስፈልጉትን ዝርዝር ለመመልከት Online activity (የመስመር ላይ እንቅስቃሴ) ሚሊውን ይምረጡ።



ያልተነበቡ ደብዳቤዎችን እና ማስታወቂያዎችን ለማየት Notices/letters (የማስታወቂያዎች/ፊደሎች) ሚሊውን ይምረጡ።



ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄ ያስገቡ

You have a weekly claim to file (ፋይል ለማድረግ ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄ አለዎት) የሚለውን ሰማያዊውን አገናኝ ይምረጡ። ከዚህ በታች እንደሚታየው ይህንን አገናኝ በ Summary (ማጠቃለያ) ዕይታ ላይ ማግኘት ይችላሉ። UI (የሥራ አጥነት ዋስትና ጥያቄን) ከመረጡ...

The screenshot shows the 'Home' dashboard. At the top, there are sections for 'About me' (last logged on Oct 17 2017), 'Alerts' (2 unread messages, 4 unread letters), and 'I Want To' (Change federal withholding preference, Send us a message, Update union information). Below these is a navigation bar with 'Summary', 'Online activity', 'Notices/letters', 'Name/address', and '1099s'. The 'My accounts' section is active, showing a 'UI claim' card with the following details:

Claim ID	.
Benefit year begin	Sep 3 2017
Benefit year ending	Sep 1 2018
Weekly benefit amount	\$269.00
Status	Active

A red box highlights the warning icon and the text 'You have a weekly claim to file' at the bottom of the 'UI claim' card.


...እንዲሁም በAccount alerts (መለያ ማንቁያዎች) ስር በማያ ገጹ አናት ላይ ሳምንታዊ የይገባኛል ጥያቄ

The screenshot shows the 'UI claim' account page. At the top, there are sections for 'Account' (UI claim, 4), 'Account alerts' (2 unread messages, 3 unread letters), and 'I want to' (Register for training benefits, Request standby). Below these is a navigation bar with 'Weeks summary', 'Decisions status', 'Benefits', 'Online activity', 'Notices/letters', and 'Report change'. The 'Weeks summary' section is active, showing a table with the following columns:


Week ending	Status	Weekly benefit amount	Deductions	Intercepts	Benefits paid	Payment date
-------------	--------	-----------------------	------------	------------	---------------	--------------

A red box highlights the warning icon and the text 'You have a weekly claim to file' in the 'Account alerts' section.

ይግባኝ ለማለት የሚፈልጉትን ሳምንት ይምረጡ። አንድ ሳምንት አምልጦዎት ከሆነ ካቆሙበት ቦታ መጀመር መድረስ ይችላሉ።



ከዚያ ጥያቄዎችን እንጠይቅዎታለን። ጥቅማጥቅሞችን ለመቀበል መሥራት፣ ለስራ ዝግጁ መሆን እና በየሳምንቱ ቢያንስ ሦስት የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን ማጠናቀቅ መቻል አለብዎት።



በWorkSource የሙያ ማዕከላት ውስጥ የሚሰጡትን የአሰሪ አድራሻዎች እና ወርክሻፖችን ጨምሮ የሥራ ፍለጋ እንቅስቃሴዎችን በመስመር ላይ ማስገባት ይቻላል። *Add contact* (አድራሻ ያክሉ)ን ይምረጡ።

Weekly claim

Home > Request > Weekly claim

Weekly claim

- How to submit
- Fraud warning
- Paid time off
- Pay after last day worked
- Work for other employers
- Self-employment
- Jury duty
- Workers' compensation
- Retirement pay
- School and training
- Able and available
- Job search
- Job search log**

Weekly claim

Job search questions for Sunday, Sep 3 2017 to Saturday, Sep 9 2017

If we require you to look for work, you can enter your job search activities in this weekly claim. You must also record them in a paper job search log. We may ask to see your log at any time. If you don't have it when we ask, we might deny your benefits, and you might have to repay any benefits you received.

Job search log for Sunday, Sep 3 2017 to Saturday, Sep 9 2017

Employer or WorkSource activity	Position	Activity	Contact date
Add contact			

Cancel Previous Next

የአሠሪ ግንኙነትን ሪፖርት ሲያደርጉ ከቦታው ጋር በጣም የሚስማማውን የሥራ ስምሪት ከድ መስጠት አለብዎት። ለሥራ ርዕሶች ዝርዝር የSearch occupation (ፍለጋ ሥራ)ን ይምረጡ።

አሠሪዎን ለማግኘት Search employers (የፍለጋ አሠሪዎችን) ይምረጡ።

የሥራ ፍለጋ መዝገብዎን ቅጅ ይያዙ። ያደረጓቸውን ፍለጋዎች ማረጋገጫ እንዲያሳዩን ይጠየቁ ይሆናል።

Job search questions for Sunday, Jul 31 2016 to Saturday, Aug 6 2016

What date was this contact made?

Was this an in-person job search activity provided through WorkSource? Yes No

What type of employer contact was this?

Position information

Occupation code

What was the position?

Employer information

Employer or WorkSource activity

Country

Street

Street 2

Unit type Unit number City

State ZIP code County

Additional employer information

Email

Website

Newspaper


Job reference number

Name of person contacted


Title of person contacted

Contact's phone number

ከሰፍ፣ በሰምንቱ ውስጥ የሠሩትን የሰዓት ብዛት ይገነቡ። እና እስከዚያው ደመወዝ ባይከፈልዎትም እንኳ ያገኙትን ማንኛውንም ደመወዝ ያሳውቁ። ደመወዝን ሪፖርት ለማድረግ በመጀመሪያ ከቀረበው ዝርዝር ውስጥ አሠሪዎን ይምረጡ ወይም *I can't find the employer I'm looking for* (የምፈልገውን አሠሪ ማግኘት አልቻልኩም) ሚሊውን ይምረጡ ሌላ አሠሪ ለማስገባት።



ገቢዎችዎን እና የሚሰሩበትን ሰዓታት ለማስገባት የአሠሪውን ስም ይምረጡ። ገቢን ሪፖርት ሲያደርጉ ማንኛውንም ግብር ከመቀነሱ በፊት ያገኙትን መጠን ይስጡ።



ሁሉንም ጥያቄዎች መመለስ ሲጨርሱ Submit(አስገባ)ሚለውን ይምረጡ።

Weekly claim

Home > Request > Weekly claim

Weekly claim

- How to submit
- Fraud warning
- Paid time off
- Pay after last day worked
- Work for other employers
- Hours and earnings
- Self-employment
- Jury duty
- Workers' compensation
- Retirement pay
- School and training
- Able and available
- Job search
- Job search log
- Refused work
- Summary
- Submit**


Submit

Select the "Submit" button to submit this weekly claim.


Cancel Previous Submit

ለቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ወይም ለዴቢት ካርድ ይመዝገቡ።

ከ Summary (ማጠቃለያ) እይታው About me (ስለ እኔ) አጠገብ ያለውን Update (ዝምግን ይምረጡ)።



እኔ I want to (የምረጥሁት) ከሚለው ስር Update payment information (የክፍያ መረጃን ያዘምኑ) የሚለውን ይምረጡ።



ለቀጥታ ተቀማጭ ገንዘብ ለመመዘገብ ለመጀመሪያው ጥያቄ "Yes (አዎ)" ብለው ይመልሱ፡- "የጥቅም ክፍያዎችዎ በቀጥታ ወደ ሂሳብዎ እንዲገቡ የባንክ መረጃዎን መስጠት ይፈልጋሉ?"

ከዚያ የባንክ ሂሳብዎን ዝርዝር እንዲያቀርቡ ይጠየቃሉ፡፡ የመለያዎን መረጃ ካቀረቡ በኋላ Submit (አስገባ) ሚሊውን ይምረጡ፡፡

Update contact information

Home > About me > Update contact information

Update payment information

Our records indicate that you do not have a bank account in our system.

Do you wish you provide your bank information so that your benefit payments will be automatically direct deposited into your account?

Yes No

I am granting the Unemployment Insurance Agency permission to credit my account.

Yes No

Account Holder's Name

Bank Account Type
 Required

Routing Number

Name of Bank

Account Number

Confirm Account Number

ጥቅማጥቅሞችን በዴቢት ካርድ እንዲከፍል ከፈለጉ፣ ለመጀመሪያው ጥያቄ "No (አይ)"ን እና ለሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ "አዎ"ን ይምረጡ፡- "የጥቅማጥቅሞች ክፍያዎችን በዴቢት ካርድ ውስጥ እንድናስቀምጥ ይፈልጋሉ?" ከዛ Submit (አስገግ) ሚላውን ይምረጡ።

Update contact information

Home > About me > Update contact information

Update payment information

Our records indicate that you do not have a bank account in our system.

Do you wish you provide your bank information so that your benefit payments will be automatically direct deposited into your account?

Yes No


Would you like us to deposit your benefit payments into a debit card?

Yes No

You will receive your debit card in a plain white envelope. When you receive it, follow the instructions to activate your card.


ለመልዕክት ምላሽ ይስጡ ወይም ይላኩ

ወደ የይገባኛል ጥያቄዎች ማዕከል አዲስ መልእክት ለመላክ I want to (የምረጠው) ከሚለው ስር Send us a message (መልዕክት ይላኩልን) አገናኝን ይምረጡ።




አዲስ መልእክት በሚላክበት ጊዜ የሚከተለውን ገጽ ይመለከታሉ። Message type (የመልእክት ዓይነት) ስር Send us a message (መልእክት ይላኩልን) ሚለውን ይምረጡ ፣ ርዕሰ ጉዳይ ያክሉ እና መልእክትዎን ይጻፉ።


ዓባሪን ለማካተት ከAttachments (አባሪዎች) በስተቀኝ ያለውን Add (አክል) የሚለውን ቁልፍ ይምረጡ። የሰነዱን መግለጫ ያስገቡ እና ከኮምፒዩተርዎ ላይ ይስቀሉት።




ለአንድም መልዕክት መልስ ለመስጠት የNotices/letters (ማሳወቂያዎች/ፊደሎች) ሚሊውን ይምረጡ። ከዚያ ከሚከተለው በስተቀኝ ያሉትን All notices (ሁሉንም ማስታወቂያዎች) ሚሊውን ይምረጡ
Unread notices (ያልተነበቡ ማስታወቂያዎች)።




ካሉ የማስታወቂያዎችዎን ዝርዝር ያያሉ። ለአንዱ መልስ ለመስጠት የርዕሰ ጉዳዩን መስመር ይምረጡ።



በመቀጠል በማስታወቂያው በላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ የReply (ምላሽ) ቁልፍን ይምረጡ።



ከዚያ መልእክትዎን ለመጻፍ ይችላሉ። ዓባሪን ለማካተት ከAttachments (አባሪዎች) በስተቀኝ ያለውን Add (አክል) ቁልፍን ይምረጡ። የሰነድን መግለጫ ያስገቡ እና ከኮምፒዩተርዎ ላይ ይስቀሉት።



ለተጨማሪ መረጃ ለጥያቄዎች ምላሽ ይስጡ

ለጥቅም ብቁነትዎን ለመወሰን አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪ መረጃ እንፈልጋለን። ጥያቄዎቻችንን በመስመር ላይ እንዲመልሱልን የሚጠይቅ ኢሜይል እንልክልዎታለን።

ከመነሻ ማያ ገጹ ላይ *We need more information from you (ከእርስዎ የበለጠ መረጃ እንፈልጋለን)* ሚሊውን ይምረጡ።

The screenshot shows a user profile page with a dark blue header and a light blue sub-header. The main content area is white with a dark blue navigation bar. The 'My accounts' section is expanded to show a 'UI claim' card. The card contains the following information:

Claim ID	
Benefit year begin	Sep 24 2017
Benefit year ending	Sep 22 2018
Weekly benefit amount	\$269.00
Status	Active

Below the table, there is a red-bordered warning box with a yellow triangle icon and the text: **We need more information from you**.

ከዚያ የጉዳዮችን ዝርዝር ያያሉ። ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ሰማያዊውን አገናኝ ይምረጡ።

The screenshot shows a 'Request' page with a dark blue header and a light blue sub-header. The main content area is white with a dark blue navigation bar. The 'Additional information required' section is expanded to show a table of 'Issues to be resolved'.

Filing period	Respond by	Issue
Sep 30 2017	Oct 4 2017	Incomplete employer information
Sep 30 2017	Oct 4 2017	Incomplete employer information
Sep 30 2017	Oct 4 2017	Incomplete employer information
Sep 30 2017	Oct 4 2017	Identity

Below the table, there is a yellow box with the text: **We may need information from you in addition to the issues listed here.**

ሙብቶቸውን እንዲረዱ የሚያሰየውን ሣጥን ያንብቡ እና ይምረጡ።

Incomplete employer information

Home > Request > Incomplete employer information

Incomplete employer info

Incomplete employer info

Claimant

Incomplete employer info

Advice of Rights

You must respond by Oct 4 2017.

We need you to answer the questions on the following pages. Then we will decide whether we can pay or continue to pay you unemployment benefits. If you don't respond by the deadline, we'll use the information we have to make our decision. This means we might not pay you unemployment benefits, and you might have to pay back benefits you already received.

Your rights

You may request an interview before we make a decision about whether you are eligible for unemployment benefits. We conduct interviews by phone unless you request an in-person interview. You may:

- Have anyone help, including an attorney.
- Present evidence, documents, or witnesses.
- Cross-examine witnesses or parties at the interview.
- Ask for copies of all records or documents related to the issue.

Tell the Truth

If you make a false statement or withhold information about your claim, we consider that fraud. If you commit fraud, you may be denied benefits for future weeks, have to pay back benefits you already received, and pay a penalty.

I have read and understand the above statements.

Required

Cancel Previous Next

የስራ ቅጥር ዋስትና መመሪያ እኩል ዕድል የሚሰጥ ቀጣሪ/ፕሮግራም ነው። አካል ጉዳተኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት አጋዥ መሳሪያዎችና አገልግሎቶች ይቀርባሉ። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ውስንነት

ለላባቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶች ከክፍያ ነጻ ይቀርባሉ። የዋሽንግተን ማስተላለፊያ አገልግሎት (Washington Relay Service): 711